

ዘበሽታ ስራዎች
Daras Rabu
“Study Four”

የጸሐፊው ጽሑፍ ላይ ያሉትን ጥያቄዎች ለማሟላት ለሰነድ ስራዎች ስርዓት ለማስፈጸም ለሰነድ ስራዎች ስርዓት ለማስፈጸም

1. Āasut-Tat/Tak Habub Paa Šafer, Wared Aawew Aadem Oshkulat-aat?

Do you like the yellow, pink or red grapefruits?

.ዘባዎች ለሰነድ ስራዎች ስርዓት ለማስፈጸም ለሰነድ ስራዎች ስርዓት ለማስፈጸም

2. Nakuk Zarud Aadem-um Oshkulat Aalesh Zeh-u Kawun Matqu.

I like a red grapefruit because it is sweeter.

.ዘባዎች ለሰነድ ስራዎች ስርዓት ለማስፈጸም ለሰነድ ስራዎች ስርዓት ለማስፈጸም

3. Mokmolan-aat Āanud Khathur Mayuy Jawef-Huma.

Muskmelons have much water (fluid) in them.

.ዘባዎች ለሰነድ ስራዎች ስርዓት ለማስፈጸም ለሰነድ ስራዎች ስርዓት ለማስፈጸም

4. Tuàuh, Aayeh Qasud, Mokmolan-aat Aather Sahen Laheh Paa Khatat.

Yes, which means muskmelons are good for the body.

.ዘባዎች ለሰነድ ስራዎች ስርዓት ለማስፈጸም ለሰነድ ስራዎች ስርዓት ለማስፈጸም

5. Paa-Āanut Kawun Āanen Šahēh Laheh Paa-Gorgar-aat Layeh Zharuà.

The season is about right for the berries to grow.

.ዘባዎች ለሰነድ ስራዎች ስርዓት ለማስፈጸም ለሰነድ ስራዎች ስርዓት ለማስፈጸም

6. Aajub-mul, Nakuk Qadur-Ṭem Khakut Layeh Zhawuq-Huma.

Wonderful, I can't wait to taste them.

የሰነድ ስራዎች ስርዓት ለማስፈጸም ለሰነድ ስራዎች ስርዓት ለማስፈጸም

7. Kayef Khather Qoraš-aat Lazem Nakuk Baruh Lakay Nazhuf Shalay-Shahay?

How many prunes must I eat in order to clean my stomach?

.ዘባዎች ለሰነድ ስራዎች ስርዓት ለማስፈጸም ለሰነድ ስራዎች ስርዓት ለማስፈጸም

8. Zeh Kawun Khabura Pafef Antat/Tak Aakul Thalu Layeh Rabu Qoraš-aat Zamut-lay.

It is said that you consume 3 to 4 Prunes daily.

.ዘባዎች ለሰነድ ስራዎች ስርዓት ለማስፈጸም ለሰነድ ስራዎች ስርዓት ለማስፈጸም

9. Ealah Tot-sadah-aat Aather Muta Aadem.

These strawberries are very red.

.ዘባዎች ለሰነድ ስራዎች ስርዓት ለማስፈጸም ለሰነድ ስራዎች ስርዓት ለማስፈጸም

10. Tuàuh, Pafef-u Āalesh Paa Tot-sadah-aat Aather Muta Nadzuj.

Yes, that's because the strawberries are very ripe.